

የአላውዲ ኪስ በወርቅ ሲታጨቅ፤ አይላ ኑሮ በጭንቅ!

(አሥራደው ከፈረንሳይ)



ተናገር መጋይ ተናገር ሻኪሶ ፤  
ወርቅ ወደት ተጋዘ ላንተ አፈሩ ደርሶ ፤  
ተናገር ሃዲጣ ደግሞም ኡላኡሎ ፤  
እነጣን ዘረፉት የወርቁን አሎሎ ?!  
የወርቁን ቡሻላ የለገ ደንቢውን ፤  
ደብዛውን ንገሩን የደረሰበትን ?!

እነጣን ዘረፉት ? ጣንሰ ከበረበት ?!  
እነጣን ተዘናኑ? ጣንሰ ጨፈረበት ?!  
ድሃ በደክመ ድሃ በሞተበት ፤  
ጦሙን እንደሞላ አፈር ተንዶበት ::

አክፋና ዶጣ ይዘው ሳይቆፍሩ ፤  
ጨለማ መግፈፈያ ሻጣ ሳያበሩ ፤  
ጡብ ሳይል ላባቸው ባቋራጭ ከበሩ ፡  
ያገር አንጡራ ሃብት እየመዘበሩ::

በገዛ መሬቱ በተወለደበት፤  
ዕትብቱ ተቆርጦ ለተቀበረበት፤  
ለወርቁ ባለቤት ምንም ሳይሰሩለት ፤  
ጉሮሮውን አንቆ ካፈ በመቀጣት ፤  
ሃብታም መዘበረ ባዳ ከበረበት ::

አወይ ክብረ መንግሥት አንደት ነው አይላ ?!  
ድሃን እያስራብ ሃብታም የሚያበላ !

ጉብግብ፤ የሀይወት ትንንቅ፤ በመኖርና ባለመኖር መሃከል የሚደረግ የሀይወት ፍትግያ፤ በፍትግያው መሃከል በሚፈጠረው የሕይወት ሙቀትና ብልጭታ፤ የሰውን ልጅ አካል በደስታ አሙቆ፤ ብርሃን በመፈንጠቅ ነገንና ተነገወዲያን ወለል አድርጎ የሚያሳይ የማንነት መስታወት ::

የሰው ልጅ ዘር ከአራቱም የአገሪቱ ጣዕዘን ተሰባስቦ የሕይወት ሀ ሀ ቆጥሮ፤ አቡጊዳን በመጣር፤ የሕይወትን መጽሐፍ ለማንበብ እንዲችል የተሠራች የሕይወት ትምህርት ቤት አይደለ!

ከየ ክፍላት ሃገሩ የሕይወት ገመድ ጎትቶ ባመጣችው ልጆቿ፤ የእናት አገራችን ኢትዮጵያ ከርስ ምድር፤ በአካፋና በደማ እየተጣሰ፤ አፈሩ በእንቅብ እየታፈሰ፤ በገበቴ ላይ ሆኖ በውሃ አዋላጅነት አከላቱን ታጥቦ፤ ዓይኑን ኩል ተቀብቶ፤ የጣር ልጅ የሆነው ወርቅ የሚወለድባት ምድር አይደለ!

እህ ! እህ ! እህ ! ይህ ድምጽ፤ በጉርጓዱ ውስጥ ሆኖ የሚቆፍረው ሰው ለቁፋሮ ደግሞን ሲሰነዘር፤ በያንዳንዱ የእጅ ንዝረት መሃል የሚያሰጣው ድምጽ ነው።

እህ ! እህ ! እህ ! እያንዳንዱ የእጅ ንዝረት በዚህ የጣር ድምጽ ይታገዳል፤ ደግሞ የጉርጓዱን ግርግዳ እየገመሰ ሲጥል፤ እድም ! እድም ! እያለ የሚያስተጋባው ድምጽ ደግሞ ለጅግና የሚመታ ከበሮ ይመስል ድፍረት ይሰጣል፤ ከቆፋረው ሰውነት ላይ እንደ ምንጭ የሚፈልቀው ላብ ገላውን አቋርጦ ሲወርድ፤ አፋን የከፈተው ጉርጓድ በሱ ጥማት ጥሙን ይቆርጣል፤ ጭል ጭል የምትለው ሻማ ትንፋሽ አጥሯት በመጨነቅ ስትስቅ ብላ በጣልቀሰ ሰምታ ታሰጣለች ።

አንዱ ሲቆፍር፤ ሌላው አፈሩን እያፈሰ በጉርድ በርጫል ውስጥ ይሞላል፤ በርጫሉ ጢም ብሎ ሲሞላ፤ ከውጪ በተቸከለ እንጨት ላይ ገመዱን ጠምጥሞ ለሚጠባበቀው ጓደኛቸው በርጫሉን እንዲሰብ በፋጨት ምልክት ይሰጡታል፤ በዚህ መልክ አፈሩ በገመድ በታሰረው ጉርድ በርጫል ላይ ተጭኖ ከጉርጓዱ ይወጣል ። ከአፈሩ ጋር ሆኖ በቀጭኑ ገመድ ላይ ሕይወት አብራ ትወጣለች ትወርዳለች፤ ወርቅ ሕይወት ናት፤ ሕይወትም ወርቅ ናትና።

አየሁሽ! አላየሁሽ! የሰው ልጅና ወርቅ በአፈር ውስጥ ሆነው የሚጨወቱት የድብብቆሽ ጨዋታ !!

በዚህ የሀይወት ድብብቆሽ መሃከል ድንገት አቀጭ የሚል ድምጽ ይሰጣል ! ቡችላው ነው ?! ..... ቡችላው ያስደነግጣል፤ በርግጥ አቀጭ ! ያለው እሱ ከሆነ። የደስታ ድንጋጤ፤ የድካም ውጤት ማብሰሪያ ቃጭል ! በላብ ተባብቶ፤ ከሰውነት ግለት በሚወጣው እንፋሎት፤ የተጋገረ ትኩስ እንጀራ፤ የአብሮ መብላት አምላክ፤ አብረው ለተራቡ ነብሶች የሚሰጠው ሀብስተ መና ። የዕድልና የልፋት ግጥምሽ !

ቡችላው ማነው? ለምንስ ቡችላ ተባለ? እሽሽሽ !.....የአይላ ልጆች! ከተነሳሁበት ርዕስ ጋር መልሱን እንዳመቸኝ ይገዢ ብቅ አላለሁ።

በወርቅ ቁፋሮ በተሰማሩ ወገኖቼ ላብ እያጠቀስኩ የጨነቆርኳት በመሆኗ፤ በአይላ የወርቅ ማዕድን፤ በቁፋሮ ሥራ ለተሰማሩ ወገኖቼ ማስታወሻ ትሁንልኝ ።

ጥቅምት 7 ቀን 2005 ዓ.ም. (October 17/2012)